

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር ፲፪
አዲስ አበባ የካቲት ፪ ቀን ፪ሺ፲፭

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29th Year No 12
ADDIS ABABA 9th February, 2023

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፸፱/፪ሺ፲፭

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም
የወጣውን አዋጅ (እንደተሻሻለ) ለማሻሻል የወጣ አዋጅ
.....ገጽ ፲፬ሺ፮፻፵፰

Content

Proclamation No. 1279/2023

A Proclamation to Provide for the Amendment
of the Ethiopian News Service Re-Establishment
Proclamation(As Amended).....page 14648

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፸፱/፪ሺ፲፭ ዓ.ም

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም
የወጣውን አዋጅ (እንደተሻሻለ) ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

PROCLAMATION No1279/2023

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR
THE AMENDMENT OF THE
ETHIOPIAN NEWS SERVICE
RE-ESTABLISHMENT PROCLAMATION
(AS AMENDED)

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የአገልግሎት
አድማሱንና ተደራሽነቱን ለማስፋት በሚያደርገው
ጥረት ውጤታማ እንዲሆን፤ አገልግሎቱ የአፍሪካ
ተመራጭ ዜና ምንጭ ለመሆን ያነገበው ራዕይ
እንዲሳካ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው
ታውጇል።

WHEREAS, it has become necessary for
the success of Ethiopian News Service efforts
to broaden its horizon and accessibility; and the
realization of the vision to become an African
preferred source of news;

NOW, THEREFORE, in accordance
with Article 55 (1) of the Constitution of
the Federal Democratic Republic of
Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና
ለማቋቋም የወጣውን አዋጅ (እንደተሻሻለ) ቁጥር
፩ሺ፩፻፲፭/፪ሺ፲፩ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር
፩ሺ፪፻፸፱/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “The
Ethiopian News Service Re-establishment
Proclamation No 1115/2019 (as amended)
Amendment Proclamation No. 1279/2023”.

፪. ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም የወጣው አዋጅ (እንደተሻሻለ) ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፭/፪ሺ፲፭ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

፩. የአዋጁ አንቀጽ ፯ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተወርዞ በሚከተሉት ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) ተተክተዋል፡፡ ነባሩ ንዑስ አንቀጽ (፫) ንኡስ አንቀጽ (፬) ሆኖ ተሽጋሽጓል፡፡

“፪/ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሾም ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤

፫/ እንደ አስፈላጊነቱ በዋና ሥራ አስፈጻሚው አቅራቢነት በቦርድ የሚሾሙ ምክትል ሥራ አስፈጻሚዎች እና፤ ”

፪. የአዋጁ አንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ (፪) እንደሚከተለው ተተክቷል፡፡

“፪/ የቦርዱ አባላት ስብጥር አግባብነት ካላቸው ተቋማትና ከልዩ ልዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣ እና የፆታ ስብጥርን ያማከለ ይሆናል፡፡”

፫. የአዋጁ አንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ (፭) ተሰርዞ በሚከተለው ንዑስ አንቀጽ (፭) ተተክቷል፡፡

“፭/ የአገልግሎቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ያለድምፅ የቦርዱ አባልና ጸሐፊ ይሆናል፡፡”

2. Amendment

The Ethiopian News Service Re-establishment Proclamation No 1115/2019 is hereby amended as follows.

1. Sub Article (2) of Article 7 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Sub Articles (2) and (3), and the existing Sub Article (3) is renumbered as Sub Article (4).

“2/ The Chief Executive Officer, appointed by the House of Peoples’ Representatives. upon the recommendation of the Prime Minister;

3/ As it deemed necessary; Deputy Chief Executive Officers appointed by the board upon the recommendation Chief Executive Officer; and”

2. Sub Article (2) of Article 8 of the Proclamation is replaced as follows.

“2/ The Board shall consist of representatives of appropriate institutions and different parts of the society and taking in to account gender representation.”

3. Sub Article (5) of Article 8 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Sub Article (5).

“5/ The Chief Executive Officer of the Service shall be the secretary and member of the Board but shall have no right to vote at any meeting of the Board.”

፬. የአዋጁ አንቀጽ ፱ ከንዑስ አንቀጽ (፯) ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ(፰) ተጨምሯል፡፡

“፰/ በዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት የተላኩ የኦዲት ግኝቶች አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ ይከታተላል፡፡”

፭. የአዋጁ አንቀጽ ፲፩ (፪) ፊደል ተራ (ሀ) ተሠርዞ የሚከተለው ንዑስ አንቀጽ (፪) ፊደል ተራ (ሀ) ተተክሏል፡፡

“ሀ) የአገልግሎቱ ሠራተኞች አስተዳደር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ እና ደንቡን ለማስፈፀም ቦርዱ በሚያወጣው ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ መሠረት ይቀጥራል ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤”

፮. የአዋጁ አንቀጽ ፲፩ (፪) ፊደል ተራ (ሠ) ቀጥሎ ፊደል ተራ (ረ) አዲስ ድንጋጌ የተካተተ ሲሆን ፊደል ተራ (ረ) የነበረው ሰ ሆኖ ተሸጋሽንል

“ረ) የአገልግሎቱ የፋይናንስ አቅም እንዲጠናከር ስትራቴጂ ይነድፋል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤”

፯. የአዋጁ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ተሰርዘው የሚከተሉት ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ተተክተዋል፡፡

“፩/ የኢያንዳንዱ ምክትል ሥራ አስፈጻሚ ተጠሪነት ለዋና ሥራ አስፈጻሚው ሆኖ የተመደበበትን ዘርፍ ሥራ ይመራል፤ በዋና ሥራ አስፈጻሚው የሚሰጠውን ተጨማሪ ሥራ ያከናውናል፤

4. The following new Sub Article (8) is added following Sub Article (7) of Article 9 of the Proclamation.

“8/ Monitor that immediate response is given to audit findings sent by the Office of Auditor General.”

5. Paragraph (a) of Sub Article (2) of Article 11 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Paragraph (a) Sub Article 2.

“ a) Recruit, administer and dismiss employees of the Service in accordance with a Regulation to be issued by the House of Peoples’ Representatives and a Directive to be issued by the Board; ”

6. The following new Paragraph (f) is added following paragraph (e) of Sub Article (2) of article 11 of the Proclamation and the exisiting paragraph (f) is renumbered as paragraph (g).

“f) Design strategy for the strengthening of financial capacity of the Service ; supervise the implementation; ”

7. Sub Articles (1) and (2) of Article 12 are deleted and replaced by the following new Sub Articles (1) and (2).

“1/ Each Deputy Chief Executive Officer shall be accountable to the Chief Executive Officer and shall lead the sector to which he is assigned and also perform other activities given to him by the Chief Executive Officer;

፪/ ዋና ሥራ አስፈጻሚው በማይኖር ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤ ሆኖም ከአንድ በላይ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ በሚኖር ጊዜ ዋና ሥራ አስፈጻሚው ውክልና ያልሰጠ እንደሆነ በሹመት ቅድሚያ ያለው ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ተክቶ ይሠራል፡፡”

፰. የአዋጁ አንቀጽ ፲፬ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተሠርዞ በሚከተለው ንዑስ አንቀጽ (፪) ተተክቷል፡፡
ከንዑስ አንቀጽ (፪) ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተጨምሯል፡፡

“፪/ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚገኝ ገቢ፤
እና

፫/ ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ፡፡”

፫. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ የካቲት ፪ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

ሣህለ ወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

2/ Act on behalf of the Chief Executive officer in his absence; where there are more than one Deputy Chief Executive Officers and no specific delegation has been given by the Chief Executive Officer, the Deputy Chief Executive Officer who is senior by appointment shall act on behalf of the Chief Executive Officer.”

8/ Sub Article (2) of Article 14 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Sub Article (2). A new Sub Article (3) is added next to Sub Article 2.

“2/ Income generated from services rendered; and

3/ Income from other sources.”

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force upon the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, On this 9th Day of February, 2023

SAHLE-WORK ZEWDE

PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA